



የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት
ማዕከላዊ ነጋሪት ጋዜጣ

MAIKELAWI NEGARIT GAZETA

OF THE CENTRAL ETHIOPIA REGIONAL STATE

3ኛ ዓመት ቁጥር 5
ሆላዕና ታህሳስ 23 ቀን 2016

በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት
መስተዳድር ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

3rd Year No. 5
Hosaena January 2, 2024

የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ ደንብ
ቁጥር 5/2016

መግቢያ

የክልሉ የግብርና ልማት ፍላጎት በተሟላ ሁኔታ እንዲካሄድ የሚያገዝ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን የማፍለቅ፣ ክልል በቀል የሆነ የግብርና ቴክኖሎጂን የማሳደግ፣ የማበልፀግና የማላመድ፣ የማስተባበር፣ የመደገፍና የማበረታታት ኃላፊነት ያለው ራሱን የቻለ ኢንስቲትዩት ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት፣ በተሻሻለው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት አስፈፃሚ አካላት ማቋቋሚያ እና ስልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 199/2015 አንቀጽ 39 (1) በተሰጠው ስልጣን መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል።

Regulation No. 5/2024 for the
Establishment of Agricultural
Research Institute.

Preamble

WHEREAS, it is necessary to establish an independent institute responsible for generating agricultural technologies that will help the region's agricultural development to be carried out fully, to develop, enrich and adapt, coordinate, support and encourage agricultural technology that is suitable for the region;

NOW, THEREFORE, pursuant to Article 39(1) of the amended Proclamation No. 199/2023 for the establishment and definition of power and duties of the executive organs of the Central Ethiopian Region State, the following has been stipulated by the Executive Council of the Region.

ክፍል አንድ ጠቅላላ	PART ONE General
<p>1. አጭር ርዕስ</p> <p>ይህ ደንብ “የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር 5/2016” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል</p> <p>2. ትርጓሜ</p> <p>1) “ክልል” ማለት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ነው።</p> <p>2) “የግብርና ምርምር” ማለት በዕዕዋት፣ በእንስሳት፣ በተፈጥሮ ሀብት (ደን፣ አፈር፣ የወሃ ሀብት) እና የግብርና ምጣኔ ሀብት ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚከናወን ምርምር ነው።</p> <p>3) “ማዕከል” ማለት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግሥት የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ሥር የተቋቋመ የግብርና ምርምር ማዕከል ነው።</p> <p>4) “ቢሮ” ማለት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ግብርና ቢሮ ነው።</p> <p>5) “ምርምር” ማለት የግብርና ቴክኖሎጂ ለማፍለቅ፣ ለማላመድና ምክረ-ሀሳብ ለማውጣት የሚደረግ የሙከራና ጥናት ስራ ነው።</p> <p>6) “ቴክኖሎጂ” ማለት ተቀባይነት ያገኘ የግብርና ምርምር ውጤት ነው።</p> <p>7) “ስብል” ማለት ለምግብነትና ለሌሎች ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታዎች የሚውል ዕጽዋት ነው።</p> <p>8) “ማላመድ” ማለት በሌሎች አካባቢዎችና አገሮች የፈለቁ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን</p>	<p>1. Short title</p> <p>This Regulation may be cited as the "Central Ethiopia Region Government Agricultural Research Institute Establishment Regulation No. 5/2024"</p> <p>2. Definition</p> <p>1 "Region" means the region of Central Ethiopia.</p> <p>2 "Agricultural research" means research conducted to increase production and productivity of plants, animals, natural resources (forest, soil, and water resources) and agricultural economy.</p> <p>3. "Center" means an agricultural research center established under the Agricultural Research Institute of the Central Ethiopian RegionState.</p> <p>4. "Bureau" means the Central Ethiopia Region’s Agriculture Bureau.</p> <p>5. "Research" means experimental and research work for developing, adapting and recommending agricultural technology.</p> <p>6. "Technology" means accepted results of agricultural research.</p> <p>7. "Crop" means plants used for food and other economic purposes;</p> <p>8. "Adaptation" means ensuring the suitability and effectiveness of</p>

<p>በክልሉ ውስጥ ተስማሚነታቸውንና ውጤታማነታቸውን በመከራ ማረጋገጥ ነው፤</p> <p>9) “ማዕከል” ማለት የምርምር ሥራዎችን የሚያካሂድ የኢንስቲትዩቱ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤት ነው፤</p> <p>10) “ማፍለቅ” ማለት አዳዲስ ግብርና ቴክኖሎጂዎችን በምርምር ማመንጨት ነው፤</p> <p>11) “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፤</p> <p>12) የጾታ አገላለጽ፣ በዚህ ደንብ በወንድ ጾታ የተገለፀው አነጋገር ሴትንም ይጨምራል።</p>	<p>agricultural technologies developed in other areas and countries in the region by an experiment.</p> <p>9. "Center" means the Institute's branch department that conducts research activities,</p> <p>10. "Invent" means generating new agricultural technologies by research;</p> <p>11. "Person" means physical or juridical entity;</p> <p>12. Gender Expression: In this Regulation, any expression in masculine gender includes the feminine</p>
<p style="text-align: center;">ክፍል ሁለት</p>	<p style="text-align: center;">PART TWO</p>
<p>ስለ ኢንስቲትዩቱ መቋቋም፣ ዓላማ፣ ሥልጣንና ተግባር</p>	<p>The Establishment, Objectives, Powers and Duties of the Institute</p>
<p>3. መቋቋም</p>	<p>3. Establishment</p>
<p>1) የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት (ከዚህ በኋላ ኢንስቲትዩት ተብሎ የሚጠራ) የሕግ ሰውነት ያለው፣ ራሱን የቻለ፣ የክልል መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።</p> <p>2) የኢንስቲትዩቱ ዋና መስሪያ ቤት በዱራሜ ከተማ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ በሌሎች ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች ሊኖሩት ይችላል።</p> <p>3) ኢንስቲትዩቱ ተጠሪነቱ ለማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት ግብርና ቢሮ ይሆናል።</p>	<p>1 The Central Ethiopia Region State's Agricultural Research Institute (hereafter the “Institute”) is hereby established as an autonomous, independent region department by this Regulation.</p> <p>2 The institute shall have its Head Office in Durame Town and may have branch offices in other Zones and special Woredas as deemed necessary.</p> <p>3 The Institute shall be accountable to the Central Ethiopia Region State Agricultural Bureau.</p>

<p>4. ዓላማ</p> <p>ኢንስቲትዩቱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) የክልሉን የዕድገት ስትራቴጂ ፣ የግብርና ፖሊሲ እና የተጠቃሚዎች ፍላጎት መሠረት ያደረጉ ቴክኖሎጂዎችን ማፍለቅ፣ ማበልጸግና ማላመድ፤ 2) የክልሉን የግብርና ምርምር ፈጣን፣ ወጤታማና የልማት ፍላጎትን መሠረት ያደረገ እንዲሆን የሚያስችል አቅም መገንባትና ሥርዓት መዘርጋት፤ 3) የግብርና ምርምር ወጤቶችን እንደአስፈላጊነቱ ከክልሉ ግብርና ቢሮና ከሚመለከታቸው መ/ቤቶች ጋር በመተባበር ለህዝብና ለሌሎች ተጠቃሚ አካላት ማስተዋወቅ ናቸው፡፡ 	<p>4. Objectives</p> <p>The Institute shall have the following objectives.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Generate, improve and adapt technologies addressing the needs of the regional development strategy, agricultural policy and the endusers, 2 Building the capacity and establishing the system to enable the regional agricultural research is boosting, effective and based on development's need, 3 Demonstrate agricultural research findings to the public and other beneficiaries in cooperation with the regional agriculture office and the relevant offices.
<p>5. የኢንስቲትዩቱ ስልጣንና ተግባር</p> <p>ኢንስቲትዩቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) የክልሉን የግብርና ምርምር ፖሊሲ መሠረት ያደረገ የግብርና ምርምር ስትራቴጂ መንደፍና የአፈጻጸም ቅደምተከተሉን መወሰን፣ የሥራ ፕሮግራምና ዕቅድ ማወጣት፣ በክልሉ መስተዳድር ም/ቤት ሲጸድቅ ተግባራዊ ማድረግ፣ እንዲሁም ከሚመለከታቸው ክፍሎች ተግባራዊ መሆኑን መከታተል፤ 2) የክልሉን የግብርና ምርምር ፖሊሲ አፈጻጸም መከታተል፣ እንደ አስፈላጊነቱ 	<p>5. Powers and Duties of the Institute</p> <p>The Institute shall have the following powers and duties to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Designing an agricultural research strategy in accordance with the region's agricultural research policy and determining the order of implementation, drawing up a work program and plan, implementing it when approved by the executive council of the region, and monitoring its implementation from the relevant departments. 2 Monitoring the implementation of the agricultural research policy of the region, proposing policy amendments to the office as

የፖሊሲ ማሻሻያ ሀሳብ ለቢሮ ማቅረብ፤ በክልሉ መስተዳድር ም/ቤት ሲጸድቅም ተግባራዊ ማድረግ እና መከታተል፤	necessary, implementing and monitoring when approved by the executive council of the region,
3) ከክልሉ የልማት ፍላጎት ጋር የሚጣጣሙ የግብርና ምርምር ዕቅዶችና ፕሮጀክቶች ለመቅረጽና ለማዘጋጀት የሚያስችል መመሪያ ማውጣት፤ እንደ አግባቡም ተዘጋጅተው የቀረቡ ፕሮጀክቶችን ዕቅዶችን መገምገምና በመመሪያው መሠረት መዘጋጀታቸውን ማረጋገጥ፤ ለቢሮ እንዲጸድቅ ማቅረብ፤	3 Issuing directive for designing and preparing agricultural research plans and projects that are in line with the development needs of the region, evaluating the plans of projects that have been prepared and submitted as appropriate and ensuring that they are prepared according to the directive, submitting them to the office for approval;
4) የክልሉን ፖሊሲና ስትራቴጂ መሠረት በማድረግ የግብርና ምርምር ማከናወን ወይም እንዲከናወን ማድረግ	4 implement or cause to implement agricultural research in accordance with the policy and strategy of the region,
5) ማንኛውም በኢንስቲትዩቱ ሥር የሚተዳደር የምርምር ማዕከል እንዲጠናከር ማድረግ፤ እንደ አስፈላጊነቱ አዲስ ማዕከላት በተለያዩ ሥነ ምዕዳሮች እንዲቋቋሙ ማድረግ፤	5 strengthen any research center managed under the institute, establish new centers in various ecosystems as required;
6) አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር ጠቃሚነታቸው የተረጋገጠ የግብርና ምርምር ወጤቶችን ተጠቃሚው ክፍል እንዲያውቃቸውና በሥራ ላይ እንዲያውላቸው በክልሉ የግብርና የምርምር ማዕከላትና በተጠቃሚው ሕብረተሰብ መካከል የተቀናጀ አሠራር እንዲኖር የሚያግዝ ሥርዓት መዘርጋትና በተግባር ላይ መዋሉን መከታተል፤	6 In collaboration with the relevant bodies, establish a system that helps to have a coordinated operation between the agricultural research centers of the region and the user community so that the user department knows and implements the results of agricultural research that have been proven useful, and monitor the implementation of it;
7) አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር የሕብረተሰቡን የግብርና ዕውቀት ለማሳደግ የግብርና ምርምር ወጤቶችን አመቺ በሆኑ የመገናኛ ዘዴዎች በልዩ ልዩ	7 In cooperation with the relevant bodies, increase the agricultural knowledge of the society, carry out the task of announcing the results of agricultural research through

<p>ብሔሮችና ብሔረሰቦች ቋንቋዎች የማሳወቅ ተግባር ማከናወን፤</p> <p>8) በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩትና በሌሎች የግብርና ምርምር ማዕከላት እንዲሁም በዓለም አቀፍ የግብርና ምርምር ተቋም መካከል ሊኖር የሚገባውን የሥራ ግንኙነት አግባብ ካለው የፌዴራልና የክልል መስተዳድር በመመካከር መወሰን፤ አግባብ ባለው ህግ መሠረት በክልል ውስጥ በተለያዩ ደረጃ የግብርና ምርምር ከሚያካሄዱ ቢሮዎችና ተቋማት አገር አቀፍ፣ አህጉር አቀፍና ዓለም አቀፍ የግብርና ምርምር ተቋማት ጋር ግንኙነት መመሥረት፤ ማስተባበርና ስምምነቶችን መፈራረም፤ ተግባራዊ ማድረግ ወይም ተግባራዊነታችንን መከታተል፤</p> <p>9) በክልል፣ በአገር ውስጥና በውጭ አገር ስለተካሄዱና የሚካሄዱ የግብርና ምርምሮችና ውጤታቸውን የሚመለከቱ መረጃዎችን ማሰባሰብ፤ መተንተን፤ የመረጃ ልውውጥ ሥርዓት መዘርጋት፤</p> <p>10) በክልሉ የግብርና ምርምር ላይ የሚሠማሩ ብቃት ያለው የሰው ኃይል ለማፍራትና ያለውንም ለማሻሻል በሚደረጉ ጥረቶች ላይ ተሳትፎ ማድረግ፤ በኢንስቲትዩቱ የተሠማራውን የሰው ኃይል አቅም ማሳደግና መገንባት የሚያስችል ስልት መቀየስና ተግባራዊ ማድረግ፤</p> <p>11) የግብርና ተማራማሪዎች እና ድጋፍ ሰጭ ሠራተኞችን የሚያበረታታ አመቺ የሥራ ሁኔታዎችን መፍጠር፤ ተመራማሪዎችን</p>	<p>convenient means of communication in the languages of different nations and nationalities;</p> <p>8 Determine the working relationship that should exist between the Ethiopian Agricultural Research Institute and other agricultural research centers as well as the international agricultural research institute in consultation with the relevant federal and state governments, based on relevant law, establish partnership with various level organizations, national, continental and international agricultural research institutions, coordinate and sign agreements, implement or monitor implementation thereof;</p> <p>9. Gathering, analyzing and establishing information exchange system about agricultural researches and their results that have been and are being conducted in the region, in the country and abroad.</p> <p>10. Participating in the efforts to produce and improve existing labor force for agricultural research in the region, designing and implementing a strategy to increase and build the capacity of labor force employed by the institute.</p> <p>11. Creating favorable working conditions that encourage agricultural researchers and supportive staff, developing and improving</p>
--	--

<p>በተመለከተ በሙያ ላይ የተመሠረተ የዕድገት መሰላል መዘርጋት፣ ማሻሻል፤</p>	<p>career-based growth structure for researchers;</p>
<p>12) የክልሉን የግብርና ምርምር በሚመለከቱ ማናቸውም ጉዳዮች ላይ መሳተፍና የክልሉን መንግስት ማማከር፤</p>	<p>12. Participate in any issues related to the agricultural research of the region and advise the region government;</p>
<p>13) በክልሉ ውስጥ በተለያዩ ደረጃዎች ምርምር በሚካሄዱ ተቋሞች መካከል አስፈላጊ ያልሆኑ የምርምር ፕሮጀክቶች ድግግሞሽና የሀብት መባከን እንዳይኖር ለመከላከል የሚያስችል ሥርዓት አግባብ ካላቸው ተቋማት ጋር በመተባበር መዘርጋት፤</p>	<p>13. Establish a system in cooperation with the appropriate institutions to prevent the duplication of unnecessary research projects and the wastage of resources between institutions conducting research at different levels in the region;</p>
<p>14) በክልሉ ውስጥ በግብርና ምርምር ላይ የተሠማራ ወይም የሚሠማራ ማንኛውም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት በክልሉ የግብርና ምርምር ስትራቴጂ መሠረት ምርምር ማካሄዱን መከታተልና መቆጣጠር፤</p>	<p>14. Monitoring and controlling the conduct of research by any governmental or non-governmental organization engaged in or shall be engaged in agricultural research in the region in accordance with the agricultural research strategy of the region;</p>
<p>15) የንብረት ባለቤት መሆን፣ ወል መዋዋል፣ መክሰስና መከሰስ፤</p>	<p>15. Own property, enter into contracts, sue and be sued in its own name;</p>
<p>16) ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚያስችሉ ሌሎች ተመሳሳይ ተግባሮችን ያከናውናል፡፡</p>	<p>16. Perform other related activities as may be necessary for the attainment of its objectives.</p>
<p>6. የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ሥልጣንና ተግባር</p> <p>የኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ተጠሪነቱ ለግብርና ቢሮ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-</p>	<p>6. Powers and Duties of the Director General of the Institute</p> <p>The director general of the institute shall be accountable to the agricultural bureau and have the following powers and duties;</p>
<p>1) ኢንስቲትዩቱን በበላይነት ይመራል፤ ይቆጣጠራል፡፡</p>	<p>1. directs and supervises the Institute;</p>
<p>2) ለኢንስቲትዩቱ የተሰጠውን ሥልጣንና ተግባር ሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፡፡</p>	<p>2. makes the authority and functions given to the institute effective;</p>

<p>3) በንዑስ አንቀጽ (1) እና (2) የተመለከተው እንደ ተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ፦</p> <p>ሀ) የክልሉን ግብርና ምርምር ማዕከላት ፕሮግራሞችና የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም የፋይናንስ አጠቃቀም ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤</p> <p>ለ) አግባብነት ባለው ህግ መሠረት የኢንስቲትዩትን ሠራተኞች ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤ ያሰናብታል፤</p> <p>ሐ) የኢንስቲትዩቱን የሥራ ዕቅድና በጀት አዘጋጅቶና አጠናቅሮ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በፀደቀው መሠረት በሥራ ላይ መዋሉን ይከታተላል፤</p> <p>መ) ለኢንስቲትዩቱ በተፈቀደው በጀት መሠረት ገንዘብ ለምርምር ማዕከላት ይመድባል፤ የተመደበው ገንዘብ ለታቀደለት ተግባር መዋሉን ይቆጣጠራል፤</p> <p>ሠ) ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ ኢንስቲትዩቱን ይወክላል፤</p> <p>ረ) የኢንስቲትዩቱን የሥራ አፈፃፀም እና የሂሳብ ፓርት አጠናቅሮ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፤</p> <p>ሰ) የኢንስቲትዩቱን ሥራ ለማፋጠን አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከሥልጣንና ተግባሩ በኢንስቲትዩቱ ለሚሠሩ ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡</p>	<p>3. subject to sub-Article (1) and (2) of this Article, the Director General shall:</p> <p>a. supervise and monitor the use of finance for the implementation of programs and projects of the regional agricultural research centers;</p> <p>b. hire, manage and dismiss the staff of the institute based on the relevant law;</p> <p>c. prepare and compile the work plan and budget of the institute and submit it to the relevant body; monitor implementation when approved;</p> <p>d. allocate funds to research centers based on the budget approved for the Institute; follow up the utilization of the allocated fund for the intended activity;</p> <p>e. represent the institute in all dealings with third parties;</p> <p>f. compile the performance and financial report of the institute, and submit to the concerned body;</p> <p>g. he may delegate part of his powers and duties to the officials and other employees of the Institute to the extent necessary for the efficient performance of the activities of the Institute;</p>
---	---

<p>7. የምክትል ዋና ዳይሬክተር ስልጣንና ተግባር</p> <p>የምክትል ዋና ዳይሬክተር ተጠሪነት ለዋና ዳይሬክተር ሆኖ፡-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) በመደበኛነት ከሚመራው የምርምር ዘርፍ በተጨማሪ በዋና ዳይሬክተሩ ተለይተው የተሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፤ 2) በሚመራው የምርምር ዘርፍ የስራ ዕቅድ፣ በጀትና የአፈጻጸም ሪፖርት ያዘጋጃል ለዋና ዳይሬክተሩ ያቀርባል፤ 3) ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ወይም ስራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜና ሁኔታ ተለይቶ ሲወከል እርሱን ተክቶ ይሰራል፤ 	<p>7. Powers and Duties of the Deputy Director General</p> <p>The Deputy Director General is responsible to the Director General and shall:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 execute other duties specifically assigned by the Director General, in addition to the research area that directed regularly; 2 prepare a work plan, budget and performance report in the field of research he leads and submits it to the director-general; 3 act on behalf of the Director General, in his absence or unable to carry out his duties, when he is specially delegated;
<p>8. የግብርና ምርምር ማዕከላት ሥልጣንና ተግባር፤</p> <p>በክልሉ የግብርና ምርምር ማዕከላት ተጠሪነታቸው ለኢንስቲትዩቱ ዋና መ/ቤት ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) በክልሉ የግብርና ምርምር ፓሊሲና ስትራቴጂ እንዲሁም በማዕከሉ እንዲካሄዱ በተነደፉ ፕሮግራሞች መሠረት የውስጥ አስተዳደርና የቴክኒክ ነፃነት ኖሮት የግብርና ምርምር ተግባራትን ማከናወን፤ 2) በማዕከሉ የሚከናወኑ የምርምር ተግባራትን በሚመለከት ሪፖርት ማዘጋጀት፤ የተዘጋጀውን ሪፖርት ለዋናው መሥሪያ ቤት ማቅረብ፤ 	<p>8. Powers and Duties of Agricultural Research Centers;</p> <p>The agricultural research centers of the region shall be responsible for the Head Office of the institute, and shall have the following powers and duties:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Carry out agricultural research activities with internal management and technical independence according to the regional agricultural research policy and strategy as well as programs designed to be conducted by the center; 2 prepare a report regarding the research activities carried out by the center; Submit the prepared report to the headquarters;

<p>3) ማዕከሉ እንዲያከናውን በተፈቀደለት ፕሮግራም መሠረት ዝርዝር የምርምር ፕሮጀክቶችንና በጀት ማዘጋጀት ሲፈቀድም ተግባራዊ ማድረግ፤</p> <p>4) የማዕከሉን የወደፊት አቅጣጫና ዕድገት በመተለም የሚስፈልግ የማቴሪያልና የሰው ኃይል በማዘጋጀት ለዋና መሥሪያ ቤት ማቅረብ፤</p> <p>5) በዋናው መሥሪያ ቤት በኩል በሚሠጠው መመሪያ መሠረት ሌሎች ተግባራትን ማከናወን፡፡</p>	<p>3 Prepare detailed research projects and budgets according to the program approved by the center and implement them;</p> <p>4 Prepare the necessary material and manpower and submit it to the headquarter by predicting the future direction and growth of the center;</p> <p>5 Perform other tasks as directed by the head office;</p>
<p style="text-align: center;">ክፍል ሶስት</p>	<p style="text-align: center;">PART THREE</p>
<p>ስለ ኢንስቲትዩቱ ገቢ ምንጭ፣ ሂሳብና የቁጥጥር ስርዓት</p>	<p>The Source of Income, Account and Control System of the Institute</p>
<p>9. በጀት</p> <p>ኢንስቲትዩቱ በሚከተሉት በጀት ምንጮች ይተዳደራል፡-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) በክልሉ መንግስት በሚመደብ በጀት፤ 2) በፋይናንስ ህግ መሰረት ከምርምር ውጤቶች ሽያጭና ከሌሎች የውስጥ ገቢዎች፤ 3) ለትብብር ፕሮጀክት ከሚመደብ የገንዘብ ድጋፍ፡፡ 	<p>9. Budget</p> <p>The institute shall be administered by the following budget sources</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 In the budget allocated by the government of the region, 2 From the sale of research results and other internal revenues in accordance with the Finance Law; 3 From the financial support allocated to the cooperation project
<p>10. የሂሳብ መዛግብትና የሂሳብ ምርመራ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ኢንስቲትዩቱ የሥራ እንቅስቃሴውን የሚገልጽ የተሟላና ህጋዊ የንብረት፣ የገንዘብ ሰነዶች እና ሌሎች የሂሳብ መዛግብት ይኖሩታል፡፡ 2) የኢንስቲትዩቱ የሂሳብ መዛግብት፤ 	<p>10. Book of Accounts and Audit</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 The Institute shall have complete and legal records of assets, financial documents and other accounts that describe its work activities. 2 The institute's books of account, financial and property related documents shall be

<p>የገንዘብና ንብረት ነፃ ሰነዶች በክልሉ ዋና አዲተር ወይም በሚሰይመው ሌላ አዲተር ይመረመራል።</p> <p>ክፍል አራት</p> <p>ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች</p> <p>11. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች</p> <p>ከዚህ ደንብ ጋር የሚቃረን ደንብ፣ መመሪያ ወይም የተለመደ አሰራር በዚህ ደንብ ውስጥ በተሸፈኑት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።</p> <p>12. መመሪያዎችን የማውጣት ስልጣን</p> <p>ቢሮው ይህንን ደንብ በተሟላ ሁኔታ ለማስፈፀም የሚያስፈልጉትን ዝርዝር መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል።</p> <p>13. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ</p> <p>ይህ ደንብ በማዕከላዊ ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል።</p> <p>ሆላዕና ታህሳስ 23 ቀን 2016 ዓ.ም</p> <p>እንዳሻው ጣሰው ገ/ጊዮርጊስ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ርዕሰ መስተዳድር</p>	<p>examined by the Auditor General of the region or another auditor appointed by him.</p> <p>PART FOUR</p> <p>Miscellaneous provisions</p> <p>11. Inapplicable Laws</p> <p>Any other Regulations, Directives or Customary Practices, which are in contradiction with this Regulation, shall not be applicable with respect to matters provided for in this Regulation.</p> <p>12. Power to Issue Directives</p> <p>The Bureau may issue such detailed directives as may be necessary for the full implementation of this Regulation.</p> <p>13. Effective Date</p> <p>This Regulation shall enter in to force on the date of publication on central negarit gazetta</p> <p>Done at Hossana, on January 2,2024</p> <p>Endashaw Tasew Gebregiorgis president of Central Ethiopia Regional State</p>
---	--